



5/17/19

በልዩነት ላይ የተመሠረተው ሕገ-መንግሥት የአብሮነት ብቻ ሳይሆን ፀረ-ዕድገትና ፀረ-ልማት ነው!

ባለፉት 28 ዓመታት “የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገ-መንግሥት” እየተባለ የሚጠቀሰው ከፋፋይና አናካሽ የሕግ የበላይነትን ሳይሆን በሕግ ስም የተወሰኑ ፀረ-ኢትዮጵያና ፀረ-ዐማራ የሆኑ ቡድኖችን ፍላጎት በማሳበረሰቡ ላይ ለመጫን ሥራ ላይ የዋለ ሕገ አራዊት ነው። የአብሮነት የኢትዮጵያዊነት የዐማራነት እና የኢትዮጵያዊነት የጋራ መገለጫ ዕሴቶች ጠላት ነው። የዕድገት የብልጽግና የሰላምና የካፒታሊዝም ሥልተ ምርት አውራ ጠላት ነው። ይህም በመሆኑ የሕገ-መንግሥቱ ተሙዋጋቾች እንገነባለን ለሚሉት ገበያ መር ኢኮኖሚ ወይም ካፒታሊዝም ከኮሚኒዝም የከፋ ጠላቱ ነው። ምክንያቱም ኮሙኒዝም የመደብ እንጂ የነገድ ጠላት የለውም። የዓለምን ሠርቶ አደሮች ወደ አንድነት ለማምጣት እንጂ ባንድ አገር ውስጥ ለዘመናት ባንድነት የኖሩትን ሠርቶ አደሮችና አርሶ አደሮች በሚናገሩት ቁዋንቁዋ ልዩነትና በማንነታቸው አይከፋፍልም። አንድ እንዲሆኑ ይጥራል እንጂ!

የኢ.ፌ.ዴ.ሪ ሕገመንግሥትና በዚሁ ሕገ-መንግሥት መሣሪያነት የተከለሉት ክልሎች ፀረ-ካፒታሊስ ሥልተ ምርት ናቸው። ይህም ነፃ የገበያ ኢኮኖሚ እንገባለሁ ከሚባለው መነባንባዊ ቃል ፍፁም ተፃራሪ ነው። ምክንያቱም ካፒታሊዝም ወይም የገበያ ኢኮኖሚ ድንበር የለሽ ነው። ድንበር አቁዋራጭ ነው። የካፒታሊስቱ ፍላጎትም ሆነ የካፒታሊስት ሥልተ ምርት ሠፊ ገበያን ፈላጊ ነው። ገበያው የብሔረሰቦችን ግድግዳ የሚሰባብር እንጂ ብሔረሰባዊ ወይም ነገዳዊ ግንብ የሚገነባ አየለም። ባለሀብቱ ካፒታሊስት ሊያፈስ ሥራ ሊፈጠር የሚችለው ያላንዳች የማንነት መስፈርት ማነህ? ከየት መጣህ? የነማነህ? ሳይባል ራሱን አገሩንና ወገኑን ሊጠቅም የሚችልበትን አካባቢ መርጦ መሠማራት የሚችልበት ሁኔታዎች መመቻቸትን ይጠይቃል። ከየትም አካባቢ ተነስቶ በመረጠው ቦታ ባሻው የሥራ ዘርፍ የመሰማራት ነፃነት በሌለበት አገር የገበያ ኢኮኖሚ ሊመሠርት አይችልም። ሰዎች በሰውነታቸው ሳይሆን በሚናገሩት ቁዋንቁዋና ማንነት የሚመዘኑ ከሆነ ካፒታል ደንበር ተጥሎበታልና የኢኮኖሚ ዕድገት የሸቀጦች ዝውውር የሚታሰብ አይሆንም አይኖርም። ይህ ከሆነ ደግሞ ፖለቲካዊ ሥርዓቱ ካፒታሊስት ሳይሆን ዘረኝነት ነው። ዘረኝነት ደግሞ ፀረ- ነፃ ገበያ ብቻ ሳይሆን የአንድነትና የአብሮነት ቅንቅን ነው።

እነአቶ ሌንጮ ለታ እንሞትለታለን የሚሉት የዘር ፌደራሊዝም ፀረ-ካፒታሊስ ሥልተምርት መሆኑን የተገነዘቡት አይመስልም። በአንፃሩ የአዲጋ አዲሱ አመራር ሕገ-መንግሥቱ መሻሻል አለበት! ከመግቢያው ጀምሮ የሚያገለውና ሊዋጋው የቆመ የኅብረተሰብ ክፍል አለ። ይህ ኅብረተሰብ ደግሞ በውስጠ ታዋቂ ዐማራው ነው በማለት ያሰሙት እና የወሰዱት አቁዋም ለዐማራው ኅልውና ከመቆርቆር አንፃር የተወሰደ ብቻ እንዳልሆነ ዐጎኢ.አድ ይገነዘባል። ይህ አቁዋም ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች ቆመንለታል ለሚሉት የገበያ መር ኢኮኖሚ ዕድገትና ሰላም መስፈን ሲሉ ሊከተሉት የሚገባ ነው። ምክንያቱም ይህ ሕገ- መንግሥት የአንድነት የዕኩልነት እና የሰላም ፀር ብቻ ሳይሆን የነፃ ገበያ እና ለተረጋጋ ማኅበራዊ ኑሮ እና ሰላም ፀር በመሆኑ ሊሻሻል ይገባል።

ይህ በአቶ ሌንጮ ለታ መነሻ ሀሳቡ ተረቆ በሻዕቢያ በሕወሓት እና በአገግ የሽግግር ጊዜው ቻርተር ሆኖ ያገለገለና በመጨረሻም ለኢ.ፌ.ዴ.ሪ እርሾ የሆነው ሕገ-መንግሥት በሚከተሉት ምክንያቶች መለወጥ እንዳለበት ዐጎኢ.አድ ያምናል። እነዚህም፦

1. ፀረ-ኢትዮጵያዊነትና ፀረ-አብሮነት ስለሆነ፡

2. ፀረ-ካፒታሊስት ሥልጣን ስለሆነ:
3. ፀረ-ልማትና ሰላም ስለሆነ:
4. ፀረ-ዐማራ ስለሆነ:
5. ኢትዮጵያዊ ባለሀብቶች በፈለጉበት አካባቢ ካፒታሊዥዎን እንዲያፈሱ የማያስችል በመሆኑ:
6. ሕገ-መንግሥቱ የብጥብጥ መነሻ በመሆኑ በአገሪቱ ሰላም እንዳይሰፍን ዋናው ምክንያት በመሆኑ :
7. ወዘተ-----

የሕዝቡ ነባር አንድነትና መተሳሰብ እንዲመለስ አብሮነትና የተፋጠነ ዕድገት የሚሹ ወገኖች የነዚህ ሁሉ ፀር የሆነው ሕገ መንግሥት እንዲለወጥ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው እንዲያሰሙ ዐጎኢአድ ጥሪውን ያቀርባል።

የዐማራው ኅልውና መጠበቅ ለኢትዮጵያ አንድነት መጠበስ ዋስትና ነው!